

የዜና እውጃ

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ በሁለተኛ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከል ድጋፍ ከ23 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው የህክምና ቁሳቁሶች እርዳታ ሰጠ።

22 መስከረም 2013 - አዲስ አበባ

በሀገራችን እየተባባሰ የመጣውን የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ሀገር አቀፍ ጥረት ለማገዝ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የሁለተኛ ዙር የህክምና ቁሳቁሶች ድጋፍ አድርጓል። ትረስት ፈንዱ የለገሰው 6.6 ሚሊዮን (3.3 ሚሊዮን ጥንድ) የህክምና ጓንቶችን ሲሆን ድጋፉ ለህይወታቸው ሳይሳሉ ሌት ተቀን በኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ወገኖቻችንን በማከም ስራ ላይ በግንባር ቀደምትነት የተሰለፉ የጤና ባለሞያዎች ያለባቸውን የደህንነት መከላከያ የህክምና ቁሳቁሶች እጥረት ለማቃለል የታለመ ነው።

ይህ ድጋፍ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ሀገር አቀፍ ምላሽ ያደረገው ሁለተኛ ዙር እርዳታ ሲሆን ከዚህ ቀደም ትረስት ፈንዱ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ የህክምና ባለሞያዎች በስራቸው ላይ እያሉ ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጡ የሚረዱ 1 ሚሊዮን N95 ማስኮች፣ 19 ሺህ የመከላከያ አልባሳት፣ 42 ሺህ ባለመተንፈሻ የፊት ሽፋኖች፣ 10 ሺህ የአፍንጫ መተንፈሻ ካጉላዎች፣ ሁለት ሺህ የፊት መከላከያዎች እና 420 የሙቀት መለኪያ ተርማል ቴርሞሜትሮችን መለገሱ ይታወሳል። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል እስካሁን ያደረገው አጠቃላይ ድጋፍ ከ63 ሚሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው ሲሆን ይህም በኢትዮጵያ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከተሰጡ ከፍተኛ ድጋፎች ተርታ የሚመደብ ነው።

የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበር አቶ ዛፋ እየሱስ ወርቅ ዛፋ ትረስት ፈንዱ የለገሰውን እርዳታ ከብርት የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊደ ታደሰ በተገኙበት መስከረም 22 ቀን 2013 ዓ.ም ለጤና ሚኒስቴር ያስረከቡ ሲሆን በርክክብ ስነስርዓቱ ላይ የጤና ሚኒስቴር ከፍተኛ የስራ አመራሮች እና የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ተገኝተዋል። "ከሞት ጋር ፊት ለፊት ተጋፍጠው በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ህይወት እየታደጉ ያሉትን የህክምና ባለሞያዎቻችንን ደህንነት ሳናረጋግጥ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የምናደርገው ጥረት በአንድ እጅ ለማጨብጨብ እንደመሞከር ነው" ያሉት አቶ ዛፋ እየሱስ ወርቅ በድህነት ላይ ተጨማሪ የኮቪድ-19 አደጋ የተጋረጠበት ወገኖቻቸውን ለመታደግ ካላቸው ቀንሰው ለትረስት ፈንዱን የገደቡ በቀን ጥሪና የኮቪድ-19 ልገሳ ጥሪ ምላሽ የሰጡትን ከ25900 በላይ በዲሞክራሲ ያሉ ኢትዮጵያውያን ለጋሾችን አመስግነዋል። የኮሮና ቫይረስ በአለም ዙርያ በከፍተኛ ፍጥነት መስፋፋቱን ተከትሎ በተለይም የህክምና ባለሞያዎችን የኮቪድ-19 ተጋላጭነት የሚቀንሱ የህክምና ቁሳቁሶች አቅርቦት ላይ በሁሉም የዓለም ከፍተኛ ከፍተኛ እጥረት መከሰቱን የገለጹት አቶ ዛፋ እየሱስ ወርቅ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ትረስት ፈንድ ይህንን አስቸኳይ የቁሳቁሶች ድጋፍ በከፍተኛ ወድድር ገዝቶ ለማቅረብ አንዲቸል ርብርብ ያደረጉትን የትረስት ፈንዱን የአማካሪዎች ካወንስል አባላት እና በጎ ፈቃደኞችን ፣ የአቅርቦት ግዢውን ያከናወነውን SNS Global Pharma የተባለውን የህክምና ግብአቶች አቅራቢ ድርጅት እንዲሁም ቁሳቁሶቹ ከጅቡቲ ወደብ ወደ አዲስ አበባ እንዲደርሱ በከፍተኛ ቅንጅት የሰሩትን የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ መድሀኒት አቅራቢዎች ድርጅት አመራሮችና ሰራተኞችን አመስግነዋል።



ETHIOPIAN DIASPORA TRUST FUND

የዜና እውጃ

በርከክብ ስነስርዓቱ ላይ የተገኙት የጤና ሚኒስትር ክብርት ዶ/ር ሊያ ታደሰ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የሚደረገውን ሀገር አቀፍ ጥረት በመደገፍ ለወገን አላኝታነታቸውን በድጋሜ ላረጋገጡት በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ድጋፉን ላሰባሰበው የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በጤና ሚኒስቴርና በኢትዮጵያውያን ስም ምስጋና አቅርበዋል። "በኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በኩል የተሰባሰበው ድጋፍ የኮቪድ-19 መከላከል ስራችን የጀርባ አጥንት የሆኑትን የህክምና ባለሙያዎቻችንን ማዕከል ያደረገ መሆኑ ወረርሽኙን ለመከላከልና ለመግታት ለምናደርገው ጥረት ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር ነው" ያሉት ዶ/ር ሊያ ታደሰ ትረስት ፈንድ በዚህና በሌሎች የማህበራዊ አገልግሎትና የልማት መስኮች የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እዲቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል።

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ያቀረበው የህክምና ቁሳቁሶች እርዳታ የጤና ሚኒስቴር በሚያወጣው የክፍፍል እቅድ መሰረት ለሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚዳረስ ሲሆን በኢትዮጵያ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመቆጣጠር እስከሚቻል ድረስ በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጠሉ ትረስት ፈንድ ጥሪ አቅርቧል።

የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ በዳያስፖራ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ያለምንም የዘር፣ የብሔር፣ የቋንቋ እና የፖለቲካ አቋም ልዩነት ለኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ያበረከቱት ልዩ ስጦታ ነው። የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ትረስት ፈንድ ከመንግስትም ሆነ ሌሎች አካላት ተጽእኖ ነፃ የሆነ ተቋም ነው።